



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራ ስድስተኛ ዓመት ቁጥር ፵፫
አዲስ አበባ ሐምሌ ፳፩ ቀን ፪ሺ፪ ዓ.ም.

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የአገዛዥ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

16th Year No. 43
ADDIS ABABA 28th July 2010

ማጠቃለያ
ደንብ ቁጥር ፳፻፹፭/፪ሺ፪
የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ማቋቋሚያ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ..... ገፅ ፳ሺ፫፻፹፩

CONTENTS
Regulation No. 185/2010
Defense Construction Enterprise Establishment
Council of Ministers RegulationPage 5381

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፻፹፭/፪ሺ፪
የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝን ለማቋቋም
የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

Council of Ministers Regulation No. 185/2010
**COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO
PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF DEFENSE
CONSTRUCTION ENTERPRISE**

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና
ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፱፻፸፩/፲፱፻፺፰
አንቀፅ ፭ እና በመንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ
ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፱ አንቀፅ ፵፮ (ሀ) መሠረት ይህን
ደንብ አውጥቷል።

This Regulation is issued by the Council Ministers
pursuant to Article 5 of the Definition of Powers and
Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic
Republic of Ethiopia Proclamation No. 471/2005 and
Article 47(1)(a) of the Public Enterprises Proclamation
No. 25/1992.

፩. አጭር ርዕስ
ይህ ደንብ «የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ
ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር
፳፻፹፭/፪ሺ፪» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

1. Short Title
This Regulation may be cited as the "Defense
Construction Enterprise Establishment Council of
Ministers Regulation No. 185/2010".

፪. መቋቋም
ሀ) የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ (ከዚህ
በኋላ "ኢንተርፕራይዝ" እየተባለ የሚጠራ)
የመንግሥት የልማት ድርጅት ሆኖ በዚህ ደንብ
ተቋቋሟል።
ለ) ኢንተርፕራይዙ በመንግሥት የልማት ድርጅቶች
አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፱ መሠረት ይተዳደራል።

2. Establishment
1) The Defense Construction Enterprise
(hereinafter the "Enterprise") is hereby
established as a public enterprise.
2) The Enterprise shall be governed by the Public
Enterprises Proclamation No. 25/1992.

፫. ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን
የኢንተርፕራይዙ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን የሀገር
መከላከያ ሚኒስቴር ይሆናል።

3. Supervising Authority
The Ministry of National Defense shall be the
supervising authority of the Enterprise.

፬. ዋና መሥሪያ ቤት
የኢንተርፕራይዙ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ
ሆኖ ትርጓሜ፣ መሥሪያ ቤቶች እንደአስፈላጊነቱ
በማናቸውም ሥፍራ ሊኖረው ይችላል።

4. Head Office
The Enterprise shall have its head office in Addis
Ababa, and may have branch offices elsewhere, as
may be necessary.

፭. ዓላማ
ኢንተርፕራይዙ የተቋቋመባቸው ዓላማዎች የሚከተ
ሉት ናቸው፡-
ሀ) በዋናነት የመከላከያን ግንባታ ፍላጎት ለማሟላት
ማንኛውንም የመሠረተ ልማት ግንባታ ሥራ
መስራት፤

5. Purposes
The purposes for which the Enterprise is established
are:
1) to engage in any construction activity mainly to
satisfy the national defense construction needs;

የነዱ ዋጋ 2.30
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ጣ.ቁ
Negarit Gazeta

- ፪) በተጓዳኝ በሀገሪቱ የሚከናወኑ የመንገድ፣ የግድብ፣ የመስኖ፣ የሕንፃና ሌሎች የመሠረተ ልማት ግንባታ ሥራዎችን መስራት፤
- ፫) ዓላማዎቹን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተጓዳኝ ሥራዎችን መስራት።

፮. ካፒታል

ለኢንተርፕራይዙ የተፈቀደው ካፒታል ብር ፳፻ ሚሊዮን (ስምንት መቶ ሚሊዮን ብር) ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር ፪፻፸፮ ሚሊዮን ፬፻፴፰ ሺ ፯፻፳፱ (ሁለት መቶ ሰባ ስድስት ሚሊዮን አራት መቶ ሰላሳ ስምንት ሺ ሰባት መቶ ሃያ አራት ብር) በጥሬ ገንዘብና በዓይነት ተክፍሏል።

፯. ኃላፊነት

ኢንተርፕራይዙ ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በዕዳ ተጠያቂ አይሆንም።

፰. ኢንተርፕራይዙ የሚቆይበት ጊዜ

ኢንተርፕራይዙ ላልተወሰነ ጊዜ ይቆያል።

፱. የተሻረ ደንብ

የመከላከያ ኮንስትራክሽንና ኢንጂነሪንግ ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፵፰/፪ሺ እና የቃሊቲ ኮንስትራክሽንና የኮንስትራክሽን ዕቃዎች ማምረቻ ድርጅት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፵፱/፪ሺ በዚህ ደንብ ተሸረዋል።

፲. የመብትና ግዴታ መተላለፍ

በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፵፰/፪ሺ ተቋቁሞ የነበረው የመከላከያ ኮንስትራክሽንና ኢንጂነሪንግ ድርጅት እንዲሁም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፵፱/፪ሺ ተቋቁሞ የነበረው የቃሊቲ ኮንስትራክሽንና የኮንስትራክሽን ዕቃዎች ማምረቻ ድርጅት መብትና ግዴታዎች በዚህ ደንብ ለኢንተርፕራይዙ ተላልፈዋል።

፲፩. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ ፳፩ ቀን ፪ሺ፪ ዓ.ም.
መለስ ዜናዊ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ጠቅላይ ሚኒስትር

- 2) in parallel, to engage in the construction of roads, dams, irrigation infrastructures, buildings and other construction works in the country;
- 3) to engage in any other related activities necessary to the attainment of its purposes.

6. Capital

The authorized capital of the Enterprise shall be Birr 800,000,000.00 (eight hundred million birr) of which Birr 276,438,724.00 (Two Hundred Seventy Six Million Four Hundred Thirty Eight Thousand Seven Hundred Twenty Four Birr) is paid up in cash and in kind.

7. Liability

The Enterprise shall not be liable beyond its total assets.

8. Duration

The Enterprise is established for an indefinite duration.

9. Repeal

The Defense Construction and Engineering Enterprise Establishment Council of Ministers Regulation No.148/2008 and the Kality Construction and Construction Materials Production Enterprise Establishment Council of Ministers Regulation No. 149/2008 are hereby repealed.

10. Transfer of Rights and Obligations

The rights and obligations of the Defense Construction and Engineering Enterprise established under the Council of Ministers Regulation No. 148/2008 and the rights and obligations of Kality Construction and Construction Materials Production Enterprise established under the Council of Ministers Regulation No. 149/2008 are hereby transferred to the Enterprise.

11. Effective Date

This Regulation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 28th day of July, 2010.

MELES ZENAWI
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA